



# የክልል መማሪያ መመዘኛና ፈተና

## የመማሪያ መመዘኛዎች ምንድናቸው?

የዋሽንግተን ክልል ከ-12 የመማሪያ መስፈርት ሁሉም ተማሪዎች ምን ማወቅ እንዳለባቸውና በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ፍቺ ይሰጣል።

## ከእነሱ ምን እንፈልጋለን?

ከማስታወስ ይልቅ - ጥሩ የማስተማር መመዘኛዎች ተማሪው በይዘቶች ላይ በጥልቅና በፈጠራ እንዲያስብ የሚጠይቁ ናቸው - ስለዚህ ለስራ፣ ኮሌጅና ከትምህርት በኋላ ለሚኖር ህይወት ዝግጁ ናቸው።

## የትኞቹ ይዘቶች የትምህርት መመዘኛአላቸው?

መመዘኛዎቹ 13 ይዘቶች ሲኖሩት ሒሳብ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበባት፣ ሳይንስ፣ ትምህርታዊ ቴክኖሎጂና የአለም ቋንቋዎችን ያጠቃልላል።

## የክልል ፈተናዎች ለምን ያስፈልጉናል?

በዋና ዋና ክፍሎችና እውቀቶች ላይ የተማሪን እድገት መለካት ለወላጆችና አስተማሪዎች ተማሪው ለመመዘኛ በሚያችለው የአማራጭ መንገድ መሄዱን ወይም ስለ ትምህርት እድሎች ተጨማሪ አገዛና ምክር እንደሚያስፈልገው ለማወቅ ቁልፉ ነገር ነው።

የዳታ ፈተና ለትምህርት ቤቶች፣ ቀጠናዎች ለክልሉ መሳሪያ ሲሆን ለሁሉም ተማሪዎች አስተማሪው መመሪያዎቹን እንዲያሻሽል ያግዘዋል። አጠቃላይ የክልል ፈተና ሁሉንም የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የትኛውም ትምህርት ቤት ተማሪ፣ እኩል የትምህርት ተደራሽነት እንዲኖር ያግዛል።

## የክልል ፈተና ያስፈልጋል?

የክልልና ፌዴራል ህግ ተማሪዎች እንዲፈተኑ ይፈልጋል።

- **የእንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበባትና ሒሳብ፦** ከክፍል 3 እስከ 8 ድረስ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ተማሪዎች የብልህነት ሚዛን ግምገማዎችን ይወስዳሉ)
- **ሳይንስ፦** ክፍሎች 5፣ 8፣ እና 11

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ምርቃት የሚሆነውን ፈተና ለመመልከት፣ እባክዎን [www.WAtesting.com](http://www.WAtesting.com) ይጎብኙ

**እውነተኛ ታዎች** ስለ ዋሽንግተን ከ-12 የትምህርት ምዘናዎችና ግምገማዎች ዋና ዋና 5

**1 የገሀዱ-አለም ክህሎቶች**  
የዋሽንግተን የትምህርት መስፈርቶችና ግምገማዎች የሚያተኩሩት በተማሪው የገሀዱ አለም ክህሎቶች ላይ ሲሆን ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የሚማሩና የሚሳተፉ ሲሆን እነዚህም ችግር መፍታት፣ ጥልቅ አስተሳሰብና ስነጽሁፍ ናቸው። በግምገማው፣ ተማሪዎች ስራቸውን፣ ስነጽሁፋቸውን የሚያሳዩና እንደ ግምገማው ሂደት ስለ መልሶቻቸው ያብራራሉ፣ ስለዚህም ክህሎትንና እውቀትን መለካት በመረጡት የስራ መስክ እንዲሰማሩ ያደርጋል።

**2 ክፍተትን ማጥበብ**  
ግምገማው ክፍተቱን ለማወቅ የሚረዳና የትምህርት ቤቱ ቀጠናና ክልሉ ይበልጥ የሚፈልጉአቸውን ግብአቶች በቀጥታ ለማግኘት ያስችላል።

**3 ፈተናው አንድ ብቻ እርምጃ ነው**  
የክልል ፈተና ካሉ ብዙ አመለካኞች ውስጥ አንዱ ሲሆን ከሪፖርት ካርድ፣ የአስተማሪ ግብረ መልስና የክፍል ስራ በመጣመር ተማሪው በትምህርት ቤት ያለውን እድገት ትክክለኛ ምስል የሚሳይ ነው።

**4 ትክክለኛ ነገር**  
የዋሽንግተን ክልል የመማሪያ መስፈርትና የታቀደው ግምገማ ተማሪዎች ለኮሌጅ፣ ስራና ሕይወት እንዲዘጋጁ ተደርጎ የተነደፈ ነው።

**5 ለሁሉም ተማሪዎች ተደራሽነት**  
የብልህነት ሚዛን ፈተናዎች ሁሉንም ተማሪዎች ይህም አካል ጉዳተኞችንና የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ጨምሮ አዲያቅፍ ተደርጎ የተነደፈ ነው።